

# **የቤተሰብ ፍልሰት (በስደት ላይ የቤተሰብ መሰባሰብ)**

## **የትኛውን አይነት ጉዳይ ነው ሞኖኒ(Noas) የሚመለከተው ወይም የሚያየው?**

ሞኖኒ (NOAS) ቀጥሎ ለሚመለከተው ባለጉዳይ ምክርና የህግ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል፡

- የማጣቀሻ ግለሰብ በስደተኛ ዝውውር ፕሮግራም መሰረት ወደ ኖርወይ የመጣ ከሆነ ወይም ይህ ግለሰብ በራሱ መንገድ ወደ ኖርወይ መጥቶ ጥገኝነት ከጠየቀ በሁዋላ በጥያቄው መሰረት የመኖርያ ፍቃድ አግኝቶ ከሆነ፤
- ወይም ግለሰቡ በኖርወይ ውስጥ አዲስ ጥገኝነት ጠያቂ ከሆነ ወይም ከአገሩ ውጭ በሌላ አገር ስደተኛ ከሆነ ፡ ፡

## **ጉዳይህን ለሞኖኒ(NOAS) መላክ ትችላለህ፡ ፡**

ጉዳይህን ሞኖኒ እንዲያይልህ ከፈለግህ የውኩልና ጽሁፍና እንዲሁም ጉዳይህን የሚመለከት የይኮሜንት ቅጂ ወደ ሞኖኒ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡

ጉዳይህን ሞኖኒ እንዲያይልህ ከፈለግህ ከዚህ ቀጥለው የሚመለከቱትን ይኮሜንቶች ለሞኖኒ መላክ ይኖርብሃል፤

- በፊርማ የተደገፈ የውክልና ጽሁፍ መላክ አለብህ ፡ ፡ ይህንንም ጽሁፍ የሁለቱም ግለሰቦች ስም የያዘ ማለት የአመልካቹና እንዲሁም የማጣቀሻ ግለሰቡ ሙሉ ስም የያዘ መሆን አለበት ፡ ፡
- የማጣቀሻ ግለሰቡ የመኖርያ ፈቃድ ውሳኔ ጽሁፍ ወደ ሞኖኒ መላክ ይኖርበታል፡ ፡ ይህንንም የመኖርያ ፍቃድ ውሳኔ በጥገኝነት ወይም በሰብአዊ ርህራሄ መሰረት የተሰጠ ሊሆን ይችላል፡ ፡
- እንዲሁም በቤተሰብ ፍልሰት (መሰባሰብ) ጥያቄው ላይ የተሰጠህ አሉታዊ ምላሽ ጽሁፍ ፡ ፡
- ከዚህ በተጨማሪ ለጉዳይህ የሚረዳ ጠቃሚ የሆነ ሌላ ይኮሜንት ካለህ ወይንም የሆነ መረጃ ካለህ ለሞኖኒ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡

## **ሞኖኒ ጉዳይህን አይቶ ለመጨረስ የሚፈጅበት ግዜን በሚመለከት፤**

ጉዳይህን በተቻለ መጠን በተሎ ለማየት እንሞክራለን፤ ይሁን እንጂ ሞኖኒ ሁልጊዜ ቅድሚያ የሚሰጠው አጣዳፊ ለሆነ ጉዳይ ነው ፡ ፡ ስለዚህ ያንተን ጉዳይ በተመለከተ አይተን ለመጨረስ ምን ያህል ግዜ እንደሚፈጅብን ሙሉ ዋስትና መስጠት አንችልም፡ ፡

## **ሞኖኒ በጉዳይህ ላይ አስፈላጊው ምክርና መመሪያ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡**

- የቤተሰብ ፍልሰት (መሰባሰብ) ጥያቄ ለማቅረብ የምታስብ ከሆንክ በዚህ ጉዳይ ላይ ሞኖኒ አስፈላጊው ምክርና መመሪያ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡
- ይሁን እንጂ ሞኖኒ የማመልከቻ ጥያቄውን ጽሁፍ በመጻፍ ሊረዳህ አይችልም፡ ፡

## **አሉታዊ ምላሽ ላገኙት የህግ ድጋፍ ስለ መስጠት፤**

ኖኦስ ከግለሰብ ምድብ ምድብ ወይም የተላኩለትን ጉዳዮች ሁሉ ይመለከታል (ይገመግማል) :: ይሁን እንጂ ከእነዚያ ጉዳዮች ሁሉ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብሎ ለሚያምንበት ጉዳይ ብቻ መርጦ እርዳታ ለመስጠት ይሞክራል::

ኖኦስ አንድን ጉዳይ በጥልቀት በሚገመግምበት ወቅት እነዚህን ነገሮች ግምት ውስጥ ያስገባል፤

- ከሌላ ተባባሪ ድርጅቶች ምን ያህል ጠቃሚ እርዳታ እንዳገኘህ፤
- ጉዳይህን በሚመለከት ከዚህ በፊት በ UDI /UNE ያልታዩ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ካለህ ይህንን ጠቃሚ መረጃ አሁን ቢቀርብ በጉዳይህ ላይ አዲስ ለውጥ ልያመጣ የሚችል ከሆነ::

ኖኦስ ጉዳይህን በጥልቀት ከገመገመ በሁዋላ ያ የተሰጠህን አላታው መልስ ውሳኔ ሊለወጥ አይችልም ብሎ ካመነበት በፍጥነት ምላሽ ሊሰጥህ ይችላል:: እንዲሁም በተጨማሪ ይህንን በጉዳይህ ላይ የተሰጠህን አላታዊ ውሳኔ ለምን ሊለወጥ እንደማይችል ተገቢ ማብራሪያ ሊሰጥህ ይችላል::